



የኮቪድ-19 ክትባቶች ለህፃናት እና ታዳጊዎች ወላጆች እና እንክብካቤ ሰጪዎች ማወቅ ያለባቸው ነገሮች

እድሜው 5 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ለኮቪድ-19 መከተብ አለበት

እድሜው 5 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ለኮቪድ-19 መከተብ አለበት

- በጣም መታመም
- የአጭር እና የረጅም ጊዜ የጤና ችግሮች መኖር
- ኮቪድ-19ን ለምትወዷቸው ሰዎች እና በትምህርት ቤት እና በማህበረሰቡ ውስጥ ላሉ ሰዎች ማሰራጨት

ህፃናት ወይም ታዳጊዎች ኮቪድ-19 እንዴት ተጽእኖ እንደሚያሳድርባቸው አስቀድሞ ለመናገር ምንም መንገድ የለም። ምንም እንኳን ያልተለመደ ቢሆንም፣ ጤናማ ህጻናት እንኳን በኮቪድ-19 ሊታመሙ ይችላሉ። ህጻናት እና ታዳጊዎች ኮቪድ-19 ከተያዙ በኋላ ቀጣይነት ያለው የጤና ችግር ሊያጋጥማቸው የሚችል ሲሆን ይህም የአካል እና የአዕምሮ ጤና ችግሮችን ጨምሮ የህይወታቸው ጥራት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

ህጻናትን ማስከተብ በኮቪድ-19 ከተያዙ በጣም እንዳይታመሙ ሊረዳቸው ይችላል። በተጨማሪም ክትባቱ ህጻናት በትምህርት ቤት ወይም በመዋዕል ሕፃናት እንዲቆዩ እና በቡድን እንቅስቃሴዎች ውስጥ ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲሳተፉ ይረዳል።

ህፃናት እና ታዳጊዎችን ለኮቪድ-19 በማስከተብ እንዲጠበቁ ያግዙ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ለህፃናት እና ታዳጊዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው

የኮቪድ-19 ክትባት ጥቅሞች ከሚታወቁ እና ሊከሰቱ ከሚችሉ ስጋቶች ይበልጥ ያመዘናሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች የሚደረግባቸው ክትትል በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ጥብቅ በሆነ የደህንነት ክትትል ስር ነው። የኮቪድ-19 ክትባት ለህፃናት ከመመከሩ በፊት ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ መሆኑን ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶች በሺዎች በሚቆጠሩ ህፃናት ላይ [ክሊኒካዊ መከራዎችን](#) አካሂደዋል። ህጻናት እና ታዳጊዎች ላይ የማዮካርዲቲስ እና ፐሪካርዲቲስ ስጋትን ጨምሮ የኮቪድ-19 ክትባቶች ደህንነት ክትትል አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ የሚደረጉ [ጠንክር ያሉ ምላሾች](#) ያልተለመደ ሲሆን በጣም በተደጋጋሚ ሪፖርት የሚደረጉት ክትባቱ በተፈጸመ ማግስት ነው።

ህጻናት ኮቪድ-19ን በመከተብ ማግኘት አይችሉም እና የኮቪድ-19 ክትባቶች በምንም መልኩ DNA አይለውቡም። የኮቪድ-19 ክትባት ወደፊት ፍሬያማነት ወይም እርግዝና ላይ ምንም አይነት ችግር እንደሚፈጥር የሚያሳይ ምንም ማስረጃም የለም።

ቀጣይነት ባለው የደህንነት ክትትል የኮቪድ-19 ክትባት ለህፃናት እና ለታዳጊዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ሆኖ መገኘቱን ቀጥሏል።



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html

ህፃናትን ለኮቪድ-19 ማስከተብ

የኮቪድ-19 የክትባት መጠን የሚወሰነው በክትባቱ ቀን ላይ ባለው ዕድሜ ላይ እንጂ በውፍረት ወይም በክብደት ላይ አይደለም። ህፃናት ለእነሱ ትክክለኛ መጠን የሆነ አነስተኛ የክትባት መጠን ያገኛሉ።

የኮቪድ-19 ክትባትን መውሰድ ሌሎች የተለመዱ ክትባቶችን ከመውሰድ ጋር በጣም ተመሳሳይ ይሆናል። ልጅዎ የጉንፋን ክትባቶችን ጨምሮ የኮቪድ-19 ክትባትን እና ሌሎች ክትባቶችን በተመሳሳይ ጊዜ ሊወሰድ ይችላል።

በኮቪድ-19 የተያዙ ህፃናት እና ታዳጊዎች አሁንም መከተብ አለባቸው

ሰዎች ኮቪድ-19ን በሚያመጣው ቫይረስ ከተያዙ በኋላ መከተብ ተጨማሪ ዋጋ ሊያስገኝላቸው እንደሚችል እየወጡ ያሉ ማስረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ አንድ ልጅ በኮቪድ-19 ተያዞ የሚያቅ የሆነ ቢሆንም እንኳን አሁንም መከተብ አለበት።

ኮቪድ-19 ክትባት በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች

ሪፖርት የተደረጉት የጎንዮሽ ጉዳቶች መለስተኛ ጊዜያዊ እና የተለመዱ ክትባቶች በኋላ እንደሚከሰቱው ነው። አንዳንድ ህፃናት እና ታዳጊዎች ምንም የጎንዮሽ ጉዳት የላቸውም።

ከሁለተኛው የክትባት መጠን በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም የተለመዱ ናቸው። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች የልጅዎ የአለት ተአለት እንቅስቃሴ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ቢሆንም፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ መጥፋት አለባቸው። ከክትባት በኋላ ከአስገራሽ ውጪ የሆነ ማስታገሻ ለመጠቀም የልጅዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ምክር ይጠይቁ። ልጅዎ ክትባቱን የወሰደበት ቦታ ላይ፣ በአካባቢው ህመም ከተሰማው ቀዝቃዛ እርጥብ ጨርቅ ማድረግን ጨምሮ፣ በቤትዎ ውስጥ ሊወሰዱዎቸው ስለሚችሉ ሌሎች እርምጃዎችም መጠየቅ ይችላሉ።



ለህፃናት እና ታዳጊዎች የኮቪድ-19 ክትባትን ያግኙ

የኮቪድ-19 ክትባቶች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሁሉም ሰው ነፃ ናቸው። የኮቪድ-19 ክትባትን ማግኘት ቀላል ነው።

- ክትባቶች የሚገኙ ከሆነ ለማወቅ የልጅዎን ሃኪም ወይም በአካባቢዎ ያለ መድኃኒት ቤት፣ ከሊኒክ ወይም የጤና ክፍልን ያነጋግሩ።
- [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov)ን ይጎብኙ ከዚያም በአቅራቢያዎ ያለን ቦታ ለማግኘት ZIP ኮድዎን ያስገቡ።
- ለህፃናት እና ለታዳጊዎች የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለማግኘት ZIP ኮድዎን ወደ 438829 ያለኩ ወይም 1-800-232-0233 ያደውሉ።



የ v-safe አጀማመር

ልጅዎን ካስከተቡ በኋላ ለ [v-safe](https://www.v-safe.gov) ከክትባት ጤና አረጋጋጭ በኋላ ያስመዝግቡ። v-Safe ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ ግለዊ እና ሚስጥራዊ የጤና ምርመራዎችን ያቀርባል።



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html